

**የሕዝብ በዓላትን እና የበዓላትን አከባቢ**

**ለመወሰን የተዘጋጀው**

**ረቂቅ አዋጅ**

**አጭር ማብራሪያ**

**ታህሳስ 2016 ዓ.ም.**

መግቢያ

የሕዝብ በዓላት ለዜጎች ሥነ-ምግባርና ስነ-ልቦና ግንባታ እንዲሁም ለሀገርና ለህዝብ ያላቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ ሕጋዊ እውቅና መስጠት እና በብሔራዊ ደረጃ እንዲከበሩ ማድረግ ያስፈልጋል። የሕዝብ በዓላት ኃይማኖታዊ፣ ባህላዊ እና ታሪካዊ ሥርዓታቸውን ጠብቀው የሀገር እና የህዝብን ክብርና ጥቅም በሚያስጠብቅ ሁኔታ በሰላም፣ በድምቀት እና የዜጎችን የእርስ በእርስ መልካም ግንኙነትና መተሳሰብ በሚያጎለብት መልኩ እንዲከበሩ ለማድረግ የበዓላቱን አከባቢ በሕግ መደንገግ መሰረታዊ ጉዳይ ነው።

የህዝብ በዓላትና የእረፍት ቀናት አዋጅ ቁጥር 16/1967 (እንደተሻሻለ) የህዝብ በዓላትንና የእረፍት ቀንን የወሰነና በብሔራዊ ደረጃ እንዲከበሩ የደነገገ ቢሆንም የበዓላቱን የአከባቢ ሁኔታ በዝርዝር ያልደነገገና በዓላቱ ኃይማኖታዊ፣ ባህላዊ እና ታሪካዊ ሥርዓታቸውን ጠብቀው የዜጎችን የእርስ በእርስ መልካም ግንኙነትና መተሳሰብ በሚያጎለብት እንዲሁም የሀገርና የህዝብን ክብርና እሴት በጠበቀ መልኩ በድምቀት የሚከበሩበትን ሁኔታ በግልጽ ያልደነገገ በመሆኑ የበዓላቶቹ አከባቢ በሚፈለገው ልክ በዓለምአቀፍ ደረጃ ጎልቶተው እየወጡና እየታወቁ እንዲሁም ሊያስገኙ የሚችሉትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እያስገኙ ነው ለማለት አያስደፍርም። ስለሆነም መንግስት በኃይማኖት እንዲሁም ኃይማኖት በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ ያለመግባት ሕገ-መንግስታዊ መርህን ባከበረ ሁኔታ የሕዝብ በዓላት አስፈላጊው የመንግስት ጥበቃና ትኩረት ተሰጥቷቸው ኃይማኖታዊ፣ ባህላዊ እና ታሪካዊ ሥርዓታቸውን ጠብቀው በድምቀት፣ በሰላም እና የዜጎችን የእርስ በእርስ መልካም ግንኙነትና መተሳሰብ በሚያጎለብት እንዲሁም የሀገር እና የህዝብን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም በሚያጎለብት ሁኔታ እንዲከበሩ ለማድረግ አዲስ የህዝብ በዓላትንና የእረፍት ቀንን በዝርዝር ለመወሰን የሚያስችል ህግ ማውጣት በማስፈለጉ ረቂቅ አዋጁ እንዲዘጋጅ ተደርጓል።

አዋጁን የማውጣት አስፈላጊነት

የህዝብ በዓላትና የእረፍት ቀናት በሥነ-ምግባር የታነፀ ሀገር ወዳድ ማህበረሰብ ለመገንባት ብሎም ለሀገርና ህዝብ ያላቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ ህጋዊ እውቅና መስጠት እና የህዝብ በዓላት ኃይማኖታዊ፣ ባህላዊና ታሪካዊ ሥርዓታቸውን ጠብቀው በሀገርአቀፍ ደረጃ በድምቀት የሚከበሩበትን ህጋዊ ሥርዓት መዘርጋት እጅግ አስፈላጊ ነው።

**በአዋጅ የመደንገጉና አዲስ አዋጅ የማውጣቱ አስፈላጊነት**

ህግ እንዲወጣላቸው የተፈለጉት የህዝብ በዓላትና የእረፍት ቀናት የሚከበሩት በሀገርአቀፍ ደረጃ በመሆኑ እነዚህን ጉዳዮች የሚመለከቱ ድንጋጌዎች በሀገርአቀፍ ደረጃ ተፈጻሚነት ባለው ህግ ማለትም በአዋጅ እንዲወሰኑ ማድረጉ ተገቢነት ስለሚኖረው በአዋጅ እንዲወሰኑ ተደርጓል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ነባሩ የህዝብ በዓላትና የእረፍት ቀን መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 16/1967 (እንደተሻሻለ) የህዝብ በዓላት ሊያበረክቱ የሚችሉትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሊያስገኝ በሚችል መልኩ በድምቀት የሚከበሩበትን ዝርዝር የአከባበር ሥርዓት ያላስቀመጠ፣ ለበዓላቱ አከባበር ከመንግስት የሚጠበቀውን ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ እንዲሁም በቂ የሚዲያ ሽፋን የመስጠት ኃላፊነት የማያስቀምጥ በመሆኑ፣ በአጠቃላይ በርካታ ክፍተቶች የነበሩበት በመሆኑ እና በተደጋጋሚ ሲሻሻል የቆየ በመሆኑ ነባሩን አዋጅ ከማሻሻል ይልቅ ሙሉ በሙሉ በአዲስ አዋጅ መተካት አስፈላጊ ስለሆነ አዲስ አዋጅ እንዲዘጋጅ ተደርጓል።

**አዋጁን የማውጣት ስልጣን**

የህዝብ በዓላትና የእረፍት ቀናት የጊዜ ቀመርን መሰረት በማድረግ የሚሰሉ በመሆናቸው እና በኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ-መንግስት አንቀጽ 55(2)(ረ) መሰረት በሀገርአቀፍ ደረጃ ተፈጻሚነት ያለው አንድ ወጥ የጊዜ ቀመርን የሚመለከት ህግ የማውጣት ስልጣን የፌዴራል መንግስቱ ህግ አውጪ አካል (የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት) በመሆኑ አዋጁን የማውጣት ስልጣን የፌዴራል መንግስቱ ነው፤ ስለሆነም ረቂቅ አዋጁ በፌዴራል መንግስት እንዲረቀቅ ተደርጓል።

**የረቂቅ አዋጁ ዓላማ**

የረቂቅ አዋጁ ዋና ዓላማ ህዝባዊ በዓላት በመወሰን፣ ህጋዊ እውቅና በመስጠት እና ለህዝባዊ በዓላት አከባበር አስፈላጊውን ጥበቃና የሚዲያ ሽፋን ከመንግስት እንዲያገኙ በማድረግ ህዝባዊ በዓላት ኃይማኖታዊ፣ ባህላዊ፣ ታሪካዊ እና ማህበረሰባዊ ሥርዓታቸውንና እሴታቸውን በጠበቀ ሁኔታ በሰላምና በድምቀት እዲከበሩ በማድረግ ያላቸውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ማሳደግ ነው።

**የቅድመ-ማርቀቅ ሂደት**

ረቂቅ አዋጁን ማዘጋጀት ከመጀመሩ በፊት የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት እና የፍትህ ሚኒስቴር ክፍተኛ ኃላፊዎች በነባር የህዝብ በዓላትንና የእረፍት ቀንን ለመወሰን በወጡ ህጎችና አፈፃፀማቸው ዙሪያ የሚታዩ የህግና የአተገባበር ችግሮችን መነሻ በማድረግ ነባሮቹን ህጎች ሊተካ የሚችል አዲስ አዋጅ በማርቀቁ አስፈላጊነት ዙሪያ ከተወያዩና መግባባት ላይ ከደረሱ በኋላ ለህግ ማርቀቅ ባለሙያዎች ረቂቁን የማዘጋጀት ሥራ እንዲጀምሩ የሥራ አቅጣጫ በመስጠት ሥራው እንዲጀመር ተደርጓል። በክፍተኛ ኃላፊዎች የሥራ አቅጣጫ ከተሰጠ በኋላም አርቃቂ ባለሙያዎች በቀጥታ ወደ ማርቀቅ ሥራው ከመግባታቸው በፊት የነባር ህጎችን ክፍተት የመለየትና ክፍተቶቹ ከህገ-መንግስቱ፣ አገሪቱ ከተቀበለቻቸው ዓለምአቀፍ ስምምነቶች እና ከሌሎች የሀገሪቱ ህጎች ጋር በተጣጣመ እና ለሀገርና ለህዝብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሊያስገኙ በሚችሉበት አግባብ የሚስተካከሉበትን ሁኔታ የማገናዘብ ሥራዎች እንዲሰሩ ተደርጓል።

**የረቂቅ አዋጁ አደረጃጀት**

ረቂቅ አዋጁ በ 3 ክፍሎች እና 19 አንቀጾች እንዲደራጀ ተደርጓል። ይህም፡- ክፍል 1 ጠቅላላ ድንጋጌዎችን የሚሸፈን ሲሆን ክፍል 3 ልዩ ልዩ ድንጋጌዎችን እንዲይዝ ተደርጎ ተደራጅቷል።

**የረቂቅ አዋጁ ዋና ዋና ድንጋጌዎች ማብራሪያ**

**አንቀጽ 1 “አጭር ርዕስ”፡-** ረቂቅ አዋጁ የህዝብ በዓላትንና የእረፍት ቀናትን ለመወሰን እና የህዝብ በዓላትን አከባበር ለመደንገግ የወጣ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የረቂቅ አዋጁ አጭር ርዕስ “የህዝብ በዓላትን፣ የእረፍት ቀናትን እና የበዓላትን አከባበር ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር --- /2016” የሚል እንዲሆን ተደርጓል።

**አንቀጽ 2 “ትርጓሜ”፡-** በዚህ አንቀጽ ስር በረቂቅ አዋጁ የተለያዩ ድንጋጌዎች ጥቅም ላይ የዋሉ ሆነው ለአዋጁ አረዳድና አፈፃፀም ሲባል ግልጽ ሊደረጉ የሚገባቸው የተወሰኑ ቃላትና ሀረጎች ትርጉም እንዲሰጣቸው ተደርጓል። ከእነዚህም መካከል “ብሔራዊ በዓል” ማለት የመላ ኢትዮጵያውያን በዓል ተደርጎ የሚታሰብና እንደሀገር ተከብሮ ወይም ታስቦ የሚውል በዓል ስለመሆኑ፣ “መንግስት” ማለት እንደአግባብነቱ የፌዴራል ወይም የክልል መንግስት ስለመሆኑ፣

“የመንግስት ተቋም” ማለት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በመንግስት በጀት የሚተዳደር እና የፌዴራል ወይም የክልል መንግስት ሥራዎች የሚከናወኑበት ማንኛውም ተቋም ስለመሆኑ፤ “መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም” ማለት ለትርፍ ወይም ለትርፍ ላልሆነ ዓላማ በህግ አግባብ የተቋቋመ ከመንግስት ተቋም ውጭ የሆነ ማንኛውም ድርጅት ስለመሆኑ ትርጉም ተሰጥቶባቸዋል።

**አንቀጽ 3 “የተፈጻሚነት ወሰን”፡-**

ረቂቅ አዋጁ በሀገርአቀፍ ደረጃ የሚከበሩ የህዝብ በዓላትን የሚወስንና የህዝባዊ በዓላቱን አከባቢ የሚደነግግ በመሆኑ የተፈጻሚነት ወሰኑ በመላ ሀገሪቱ እና በዓለምአቀፍ ህግ መሰረት የሀገሪቱ የግዛት አካል ተደርገው በሚቆጠሩት የሀገሪቱ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች ላይ ጭምር ተፈጻሚ እንዲሆን ተደርጓል።

**አንቀጽ 4 “ተከብረው የሚውሉ ብሔራዊ በዓላት”**

ረቂቅ አዋጁ 4 (አራት) ብሔራዊ በዓላትን በሀገርአቀፍ ደረጃ የሚከበሩ ብሔራዊ በዓላት ስለመሆናቸው ያስቀምጣል፤ በተጨማሪም እነዚህ ብሔራዊ በዓላት በልዩልዩ ስነ-ስርዓቶች ተከብረው እንደሚውሉና በበዓላቱ እለት የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ቋማት በመርህ ደረጃ ለህዝብ አገልግሎት ዝግ እንደሚሆኑ ያስቀምጣል።

**አንቀጽ 5 “ታስበው የሚውሉ በዓላት”**

ታስበው የሚውሉ በዓላት በልዩልዩ አስተማሪ በሆኑ ስርዓቶች ታስበው የሚውሉ ብሔራዊ በዓላት ሲሆኑ መደበኛ የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ቋማት ለህዝብ አገልግሎት ዝግ የማይደረጉባቸው ብሔራዊ በዓላት ስለመናቸው ተመላክቷል።

**አንቀጽ 6 “ኃይማኖታዊ በዓላት”**

በስሩ 5 (አምስት) በክርስትና ኃይማኖት ተከታዮቹ የሚከበረሩ እና 3 (ሶስት) በእስልምና ኃይማኖት ተከታዮች የሚከበሩ በድምሩ 8 ኃይማኖታዊ በዓላት በሀገርአቀፍ ደረጃ እንደሚከበሩ ይደነግጋል።

**አንቀጽ 7 “የህዝብ በዓላትና የእረፍት ቀናት ደመወዝ የሚከፈልባቸው ስለመሆናቸው”**

ታስበው ከሚውሉት ብሔራዊ በዓላት ውጪ ያሉ ተከብረው የሚውሉ ብሔራዊ በዓላት፣ እና ኃይማኖታዊ በዓላት መደበኛ ሥራ የማይሰራባቸው ቀናቶች ቢሆኑም በዓላቶቹ ሥራ እንዳይሰራባቸው የተፈለገው ለህዝብና ለሀገር የተሻለ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ እንደሚኖራቸው ታሳቢ ተደርጎ በመሆኑ ግልጽ ለማድረግ እና አስራካሪ ሁኔታ እንዳይፈጠር ለማድረግ ሲባል በዓላቱ በመንግስትም ሆነ መንግስታዊ ባልሆነ ተቋም ተቀጥሮ ለሚሰራ ማንኛውም ሰው ደመወዝ የሚከፈልባቸው ቀናቶች ስለመሆናቸው በግልጽ እንዲመላከት ተደርጓል። ይሁን እንጂ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ስር በግልጽ እንደረመላከተው አሁን በስራ ላይ የሚገኘው የአሰሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 1156/2011 እና የፌዴራል መንግስት ሰራተኞች አዋጅ እንዲሁም በክልል የወጡ የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ በእረፍት እና በበዓላት ቀናት ስለሚኖር የስራ ስምሪት እና የክፍያ አግባብ የተደነገጉትን ድንጋጌዎች የሚያስቀር እንዳልሆነ በግልጽ ማመላከት አስፈልጓል። የዚህም ምክንያቱ በአንድ በኩል እነኚህ ህጎች በበዓላት እና በእረፍት ቀናት የስራ ስምሪት ሊኖር እንደሚችል እና ይህ የስራ ስምሪት በምን አግባብ እንደሚሆን ዘርዘር ያለ ስርዓትን የዘረጉ በመሆኑ እንዲሁም በተጨማሪም አንዳንድ የመንግስት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በበዓላት እና በእረፍት ቀናት ሰራተኞችን በተጨማሪም አሰማርተው እንደሚሰሩ የሚታወቅ መሆኑን ከግምት በማስገባት የዚህ አዋጅ ይህ ድንጋጌ እነዚህን ሁኔታዎች ከግምት ካላስገባ የተለያዩ ግራ መጋባቶችን እና ችግሮችን ሊፈጥር ይችላል በሚል ይህንን ለመከላከል ነው።

**አንቀጽ 8 “በህዝብ በዓላት እና በእረፍት ቀናት ሊሰጡ ወይም ሊሰሩ ስለሚችሉ አገልግሎቶችና ሥራዎች”**

በመርህ ደረጃ የህዝብ በዓላት እና የእረፍት ቀናት ሥራ የማይሰራባቸው ቀናቶች ቢሆኑም በልዩ ሁኔታ ለህዝብ የእለት ከእለት ኑሮና ደህንነት እጅግ አስፈላጊና ሊቋረጡ የማይገባቸው አገልግሎቶች እና ሥራዎች በግልጽ ተለይተው በበዓላት ወይም በእረፍት ቀናት ሊሰሩ እንደሚችሉ ተደንግጓል። ይህንን ዝርዝር ዝግ ዝርዝር አድረጎ መውሰዱ በተጨማሪም ሊፈጥረው የሚችለውን ችግር ከግምት በማስገባት በአንድ በኩል እንደየሁኔታው ታይቶ የስራ እና ክህሎት ሚኒስቴር በመመሪያ ተጨማሪ የስራ እና የአገልግሎት አይነቶችን በዚህ ዝርዝር ውስጥ ማስገባት እንዲችል የሚያስችለው መመሪያ የማውጣት ስልጣንን በመስጠት በሌላ በኩል ደግሞ

እንደየሁኔታው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ አግባብነት ያለው የመንግስት አካል በሚያስተላልፈው ውሳኔ በበዓላት እና እርፍት ቀናት ክፍት የሚሆኑ የስራ እና አገልግሎት አይነቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ማመላከት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል።

**የብሔራዊ በዓላት አከባቢ”፣ “ታስበው ስለሚውሉ ብሔራዊ በዓላት”፣ እና “ኃይማኖታዊ በዓላት አከባቢ”**

በረቂቅ አዋጁ የተካተቱ በሀገርአቀፍ ደረጃ የሚከበሩ ብሔራዊ እና ኃይማኖታዊ በዓላት አከባቢ አስመልክቶ በማህበረሰቡ ዘንድ የተለመዱ ባህላዊና ኃይማኖታዊ የአከባቢ ሥርዓቶች እንደተጠበቁ ሆነው በፌዴራል ደረጃ የእያንዳንዱን በዓል አከባቢ በዋዜማው እና በበዓሉ እለት ሊከውኑ ስለሚገባቸው ዋና ዋና ተግባራት፣ በመንግስት ሊደረግ ስለሚገባ የፀጥታ ማስከበር ሥራ እና ስለበዓሉ አከባቢ ሊሰጥ ስለሚገባ የሚዲያ ሽፋን በመደንገግ ጭምር ብሔራዊና ኃይማኖታዊ በዓላቱ ኃይማኖታዊና ባህላዊ ወግና ሥርዓታቸውን ጠብቀው በድምቀት ሊከበሩ የሚችሉበት ሁኔታ እንዲቀመጥ ተደርጓል።

**አንቀጽ 16 “የህዝባዊ በዓላት አከባቢ በኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች”**

የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች የኢትዮጵያ የየግዛት አካል ተደርገው የሚወሰዱ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በአዋጁ የተመለከቱ ህዝባዊ በዓላት በኤምባሲዎችና ቆንስላዎችም በአዋጁ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሚያወጣው መመሪያ መሰረት እንዲከበሩ ለማድረግ እንዲቻል በሚያስችል መልኩ ለመደንገግ ተሞሯል።

**አንቀጽ 17 “ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን”**

አዋጁን ለማስፈፀም የሚያስችል ደንብ የማውጣት ስልጣንን በተመለከተ ሙሉ የውክልና ስልጣኑ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የተሰጠ ሲሆን መመሪያ የማውጣት ስልጣንን በተመለከተ ግን እንደየ ሁኔታው የህዝባዊ በዓላቱን የአከባቢና የእረፍት ቀናቱን (በእረፍት ቀናት የሚሰሩ ሥራዎችን) በሚመለከት ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ የማውጣት ስልጣን ለሚመለከታቸው የፌዴራል መንግስት ተቋማት እንዲሰጥ ተደርጓል። በዚህም መሰረት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከእረፍት ቀናት አከባቢ እና በኤምባሲዎችና ቆንስላዎች ከሚደረጉ የህዝባዊ በዓላት አከባቢ ውጭ ባሉ የበዓላት አከባቢ ጉዳዮች ላይ አዋጁንና የማስፈፀሚያ ደንቡን ለማስፈፀም

የሚያስፈልገውን መመሪያን የማውጣት ስልጣን እንዲኖረው፣ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር የእረፍት ቀናትንና በእረፍት ቀናት ስለሚሰሩ ሥራዎች በሚመለከት ይህን አዋጅ እና የማስፈፀሚያ ደንቡን ለማስፈፀም የሚያስፈልገውን መመሪያ የማውጣት ስልጣን እንዲኖረው እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በውጭ በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች የሚደረግ የህዝባዊ በዓል አከባቢ መመሪያ የማውጣት ስልጣን እንዲኖረው ተደርጓል።

**የድህረ-ማርቀቅ ሂደት**

ረቂቅ አዋጁን የማዘጋጀት ሥራ ከተጠናቀቀ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት እና የፍትህ ሚኒስቴር ከፍተኛ ኃላፊዎች ከአርቃቂ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ረቂቁን በዝርዝር በመገምገምና አስተያየቶችን (ግብዓቶችን) በመስጠት ረቂቁን በተሰጡ አስተያየቶች መሰረት እንዲስተካከል የማድረግ ሥራ ተሰርቷል።

**ማጠቃለያ**

መንግስት በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ያለመግባት ሕገ-መንግስታዊ መርህን ባከበረ ሁኔታ የሕዝብ በዓላት አስፈላጊው የመንግስት ጥበቃና ትኩረት ተሰጥቷቸው ኃይማኖታዊ፣ ባህላዊ እና ታሪካዊ ሥርዓታቸውን ጠብቀው በድምቀት፣ በሰላም እና የዜጎችን የእርስ በእርስ መልካም ግንኙነትና መተሳሰብ በሚያጎለብት እንዲሁም የሀገር እና የህዝብን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም በሚያጎለብት ሁኔታ እንዲከበሩ ለማድረግ የሚያስችል አዲስ የህዝብ በዓላትንና የእረፍት ቀንን በዝርዝር ለመወሰን የሚያስችል ህግ ማውጣት በማስፈለጉ ረቂቅ አዋጁ እንዲዘጋጅ ተደርጓል።



**አዋጅ ቁጥር-----/2016**

**የሕዝብ በዓላትን እና የበዓላትን አከባበር ለመወሰን የወጣ አዋጅ**

የሕዝብ በዓላት ለዜጎች ሥነ-ምግባርና ስነ-ልቦና ግንባታ እንዲሁም ለሀገርና ለህዝብ ያላቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ ለህዝባዊ በዓላት እና ለእረፍት ቀናት ሕጋዊ እውቅና መስጠት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የሕዝብ በዓላት ኃይማኖታዊ፣ ባህላዊ እና ታሪካዊ እሴታቸውን ጠብቀው በሰላም፣ በድምቀት እና የዜጎችን የእርስ በእርስ መልካም ግንኙነትና መተሳሰብ በሚያጎለብት ሁኔታ እንዲከበሩ ለማድረግ የህዝብ በዓላትን አከባበር በሕግ መደንገግ አስፈላጊ በመሆኑ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አንቀጽ 55(1) እና 55(2)(ረ) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

**ክፍል አንድ**

**ጠቅላላ ድንጋጌዎች**

**1. አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ “የሕዝብ በዓላትን እና የበዓላትን አከባበር ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር ----- /2016” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

**2. ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

- 1/ “የሕዝብ በዓል” ወይም “ሕዝባዊ በዓል” ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4፣ 5 ወይም 6 ስር የተጠቀሰ ማንኛውም ብሔራዊ ወይም ኃይማኖታዊ በዓል ነው፡፡
- 2/ “ብሔራዊ በዓል” ማለት የመላ ኢትዮጵያውያን በዓል ተደርጎ የሚቆጠር እንደሀገር ተከብሮ ወይም ታስቦ የሚውል በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 ወይም 5 ስር የተጠቀሰ ማንኛውም ህዝባዊ በዓል ነው፡፡

- 3/ “ተከብሮ የሚውል ብሔራዊ በዓል” ማለት በዚህ አዋጅ፣ በሌሎች አግባብነት ባላቸው ህጎች እንዲሁም ኃይማኖታዊና ባህላዊ ስርዓቶች መሰረት በተለያዩ ስነ-ስርዓቶች በመላ ሀገሪቱ ተከብሮ የሚውል እና የመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በህግ አግባብ ሰራተኛን በስራ ላይ እንዲገኝ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ካልተገኘ በስተቀር ከመደበኛ ሥራ ዝግ የሚሆኑበት ቀን ነው።
- 4/ “ታስቦ የሚውል ብሔራዊ በዓል” ማለት በዚህ አዋጅ፣ በሌሎች አግባብነት ባላቸው ህጎች መሰረት በተለያዩ ስነ-ስርዓቶች በመላ ሀገሪቱ ታስቦ የሚውል ብሔራዊ በዓል ነው።
- 5/ “ኃይማኖታዊ በዓል” ማለት ኃይማኖታዊ ሥርዓትን ተከትሎ የሚከበር በዚህ አዋጅ አንቀጽ 6 ሥር የተጠቀሰ ማንኛውም በዓል ነው።
- 6/ “የአረፍት ቀን” ማለት የመንግስት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በልዩ ሁኔታ ሰራተኛን በስራ ላይ እንዲገኝ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ካልተገኘ በስተቀር መደበኛ ሥራ የማያሰሩበት ወይም የመንግስት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ሰራተኞች በመደበኛ ሥራቸው ላይ እንዲገኙ የማይገደዱበት ቀን ነው።
- 7/ “መንግስት” ማለት የፌዴራል ወይም የክልል መንግስት ነው።
- 8/ “የመንግስት ተቋም” ማለት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በመንግስት በጀት የሚተዳደር እና የፌዴራል ወይም የክልል መንግስት ሥራዎች የሚከናወኑበት ማንኛውም ተቋም ሲሆን የመንግስት የልማት ድርጅትን ይጨምራል።
- 9/ “መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም” ማለት ለትርፍ ወይም ለትርፍ ላልሆነ ዓላማ በህግ አግባብ የተቋቋመ ከመንግስት ተቋም ውጭ የሆነ ማንኛውም ድርጅት ነው።
- 10/ በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ ያታ የተገለፀው አነጋገር ሴትንም ይጨምራል።

**3. የአዋጁ የተፈጻሚነት ወሰን**

ይህ አዋጅ በመላ ሀገሪቱ እና በውጭ ሀገር በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

**ክፍል ሁለት**

**የህዝብ በዓላት**

**ንዑስ ክፍል አንድ**

**ብሔራዊ በዓላት እና ኃይማኖታዊ በዓላት**

**4. ተከብረው የሚውሉ ብሔራዊ በዓላት**

የሚከተሉት በዓላት በሀገርአቀፍ ደረጃ ተከብረው የሚውሉ ብሔራዊ በዓላት ናቸው፡-

- 1/ መስከረም አንድ ቀን የዘመን መለወጫ (እንቁጣጣሽ) በዓል፤
- 2/ የካቲት ሃያ ሶስት ቀን የአድዋ ድል በዓል፤
- 3/ ሚያዚያ ሃያ ሶስት ቀን የዓለም የሠራተኞች (የላብአደሮች) ቀን፤
- 4/ ሚያዚያ ሃያ ሰባት ቀን የአርበኞች (የድል) ቀን በዓል፤
- 5/ በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ (1-4) በተጠቀሱት ብሔራዊ በዓላት የመንግስት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ለሕዝብ አገልግሎት ዝግ ይሆናሉ፡፡

**5. ታስበው የሚውሉ ብሔራዊ በዓላት**

የሚከተሉት በዓላት በሀገርአቀፍ ደረጃ ታስበው የሚውሉ ብሔራዊ በዓላት ናቸው፡-

- 1/ የካቲት አስራ ሁለት ቀን የሰማዕታት ቀን፤
- 2/ ሕዳር ሃያ ዘጠኝ ቀን የኢትዮጵያ ህብረ-ብሄራዊነት (የብሔር ብሔረሰቦች) ቀን፤
- 3/ በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ (1-2) በተጠቀሱት ብሔራዊ በዓላት የመንግስት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ለሕዝብ አገልግሎት ክፍት ይሆናሉ፡፡

**6. ኃይማኖታዊ በዓላት**

የሚከተሉት በዓላት በሀገርአቀፍ ደረጃ የሚከበሩ ኃይማኖታዊ በዓላት ናቸው፡-

- 1/ መስከረም አስራ ሰባት ቀን የመስቀል በዓል፤

- 2/ በየአራት አመቱ የሚመጣው ልዩነት እንደተጠበቀ ሆኖ ታህሳስ ሃያ ዘጠኝ ቀን የሚውለው የገና ወይም የልደት በዓል፤
- 3/ ጥር አስራ አንድ ቀን የጥምቀት በዓል፤
- 4/ የስቅለት በዓል፤
- 5/ የትንሳኤ(ፋሲካ) በዓል፤
- 6/ የኢድ-አልአድሃ(አረፋ) በዓል ፤
- 7/ የመውሊድ በዓል፤
- 8/ የኢድ-አልፈጥር በዓል
- 9/ በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ (1-8) በተጠቀሱት ኃይማኖታዊ በዓላት የመንግስት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ለሕዝብ አገልግሎት ዝግ ይሆናሉ፡፡

**7. የህዝብ በዓላት ደመወዝ የሚከፈልባቸው ስለመሆናቸው**

- 1/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 እና 6 ሥር የተጠቀሱ ብሔራዊ በዓላት እና ኃይማኖታዊ በዓላት ተቋማት ዝግ ቢሆኑም፤ ቀናቱ ደሞዝ የሚከፈልባቸው ይሆናሉ፡፡
- 2/ የዚህ አዋጅ አንቀጽ 4(5) እና አንቀጽ 6(9) ድንጋጌዎች ቢኖሩም መንግስታዊም ሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት አግባብነት ባለው የአሰሪ እና ሰራተኛ ሕግ በአረፍት ቀናት ሊያደርጉ ስለሚችሉት የስራ ስምሪት የተደነገጉ ድንጋጌዎች ተፈጻሚነትን ቀሪ አይሆንም፡፡

**8. በህዝብ በዓላት ሊሰጡ ወይም ሊሰሩ ስለሚችሉ አገልግሎቶችና ሥራዎች**

የዚህ አዋጅ አንቀጽ 4(5) እና አንቀጽ 6(9) ድንጋጌዎች ቢኖሩም የሚከተሉት አገልግሎቶችና ሥራዎች ተከብረው በሚውሉ ብሔራዊ በዓላት እና ኃይማኖታዊ በዓላት ቀናት ለህዝብ አገልግሎት ክፍት ሊደረጉ ይችላሉ፡፡-

- 1/ ለሕዝብ የእለት ከእለት ኑሮ አስፈላጊ የሆኑና ሊቋረጡ የማይገባቸው የውሃ፣ የመብራት፣ የሥልክ፣ የቴሌቪዥን፣ የሬዲዮ፣ እና ተመሳሳይ መሰረታዊ የሕዝብ አገልግሎቶች፤

- 2/ ሆስፒታሎች፣ ጤና ጣቢያዎች፣ ክሊኒኮች እና የመድኃኒት ቤቶች፤
- 3/ ለሕዝብ ሰላማዊ ኑሮና ደህንነት አስፈላጊ የሆኑ እንደ ፖሊስ፣ መከላከያ፣ ደህንነት፣ የእሳት አደጋ መከላከል አገልግሎቶች እና ሌሎች የተፈጥሮ ወይም ሰው ሰራሽ አደጋ መከላከል አገልግሎቶች፤
- 4/ የሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎቶችና የነዳጅ ማደያዎች፤
- 5/ በፈረቃ የሚሰሩ አምራች ኢንዱስትሪዎች፤
- 6/ ሆቴሎች፣ ካፌዎች፣ ምግብ ቤቶች፣ ግሮሰሪዎች፣ ሎጆች፣ መኝታ ቤቶች እና የንጽህና አገልግሎት መስጫ ቦታዎች፤
- 7/ የሕዝብ መዝናኛ ወይም መናፈሻ ቦታዎች፤
- 8/ የቤተ-መጻፍትና ቤተ-መዘክር አገልግሎቶች፤
- 9/ የንግድ ሱቆችና መደብሮች፤
- 10/ አግባብነት ባለው መመሪያ ወይም በመንግስት ተቋም ውሳኔ የሚለዩ ሌሎች የስራ መስኮች እና አገልግሎቶች፡፡

**ንዑስ ክፍል ሁለት**

**የብሔራዊ በዓላት አከባቢ**

**9. የዘመን መለወጫ በዓል አከባቢ**

መስከረም አንድ ቀን የሚውለው የዘመን መለወጫ በዓል በመላ ሀገሪቱ የሚከበር ሲሆን የፌዴራል መንግስት የበዓሉ እለት ከጧቱ አስራ ሁለት ሰዓት ላይ ለበዓሉ ማብሰሪያ መድፍ እንዲተኮስ ያደርጋል፤ መንግስት በአሉን አስመልክቶ ለህዝብ መልእክት እንዲተላለፍ ይደረጋል።

**10. የአድዋ ድል በዓል አከባቢ**

የአድዋ ድል በዓል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቀን ሲሆን የካቲት ሃያ ሶስት ቀን በመላ ሀገሪቱ የሚከበር ሲሆን በፌዴራል መንግስት ደረጃ በሚከተለው መልኩ የሚከበር ይሆናል፡-

- 1/ የመከላከያ ሚኒስቴር የበዓሉን አከባባር በባለቤትነት በማስተባበር የበዓሉን ታላቅነት በሚያሳይና ትውልድ ከድሉ ሊማር የሚችልበትን ፕሮግራም በመቅረጽ በዓሉ በድምቀት እንዲከበር ያደርጋል፤
- 2/ የፌዴራል መንግስት የበዓሉ እለት ከጧቱ አስራ ሁለት ሰዓት ላይ ለበዓሉ ማብሰሪያ መድፍ እንዲተኮስ ያደርጋል፤
- 3/ መንግስት በዓሉን አስመልክቶ ለመላ የሀገሪቱ ህዝብ መልዕክት ያስተላልፋል፤
- 4/ የበዓሉ አከባባር በሁሉም የመንግስት እና የግል የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን ተሰጥቶት እንዲዘገብ ያደርጋል።

**11. የአርበኞች (የድል ቀን) በዓል አከባባር**

ሚያዚያ ሃያ ሰባት ቀን የኢትዮጵያ ሕዝብ ለቅኝ ግዛት የመጣውን የጣሊያን ጦር ድል ነስቶ ከሀገር ያስወጣበት በመላ ሀገሪቱ የሚከበር የድል በዓል ሲሆን የፌዴራል መንግስት የበዓሉ እለት ከጧቱ አስራ ሁለት ሰዓት ላይ ለበዓሉ ማብሰሪያ መድፍ እንዲተኮስ ያደርጋል፤ መንግስት በአሉን አስመልክቶ ለህዝብ መልእክት እንዲተላለፍ ያደርጋል።

**12. የዓለም ሠራተኞች ቀን በዓል አከባባር**

ሚያዚያ ሃያ ሶስት ቀን ዓለምአቀፍ የሰራተኞች ቀን በመላ ሀገሪቱ የሚከበር ሲሆን በፌዴራል ደረጃ የሰራተኞችን ጉዳይ በሚመራው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አስተባባሪነት በዓሉ ሠራተኞች፣ የሠራተኞች ማህበር ተወካዮች እና የመንግስት ተወካዮች በሚገኙበት ይከበራል።

**13. የሰማዕታት ቀን ታስቦ ስለሚውልበት ሁኔታ**

የካቲት አስራ ሁለት ኢትዮጵያውያን በፋሽስት የኢጣሊያ ወራሪ ጦር በግፍ የተጨፈጨፉበት ቀን የመታሰቢያ በዓል ሲሆን በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አስተባባሪነት የመንግስት፣ በአርበኞች ተወካዮች፣ በአገር ሽማግሌዎች እና በሌሎች ባለድርሻ አካላት በሚዘጋጁ መርሃግብሮች መሰረት ታስቦ የሚውል ይሆናል ።

**14. የህብረ-ብሄራዊት ኢትዮጵያ ቀን**

ሕዳር ሃያ ዘጠኝ የዜጎች እኩልነት፣ ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች የተረጋገጡበትና ሕገ-መንግስታዊ እውቅና ያገኙበት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት የፀደቀበት ቀን በመሆኑ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነት በሚዘጋጁ መርሃግብሮች መሰረት ታስቦ ይውላል።

**ንዑስ ክፍል ሶስት**

**የኃይማኖታዊ በዓላት አከባቢ**

**15. የኃይማኖታዊ በዓላት አከባቢ**

- 1/ የኃይማኖታዊ በዓላት አግባብነት ባለው ኃይማኖታዊ የአከባቢ ሥነ-ሥርዓት ይከበራሉ፤
- 2/ የሐይማኖት መሪዎች በበዓሉ ዋዜማ የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት እና ከበዓሉ አከባቢ ጋር ተያይዞ ታሳቢ ሊደረጉ ስለሚገባቸው ኃይማኖታዊ ጉዳዮች የህዝብ የመገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም ለሕዝቡ መልዕክት ያስተላልፋሉ፤
- 3/ ኃይማኖታዊ የአከባቢ ሥነ-ሥርዓቱ የአደባባይ ሥነ-ሥርዓቶችን የሚያካትት ከሆነ አስፈላጊውን የህዝብ ሰላምና ደህንነት ጥበቃ ለማድረግ፣ ከኃይማኖታዊ ሥነ-ሥርዓት እና እሴት ያፈነገጡ እንቅስቃሴዎች የሚያስከትሉትን የፀጥታ ስጋት ለማስወገድ የፀጥታ እና ህግ አስከባሪ ተቋማት፣ እንዲሁም የየአካባቢው አስተዳደር አካላት በህግ እውቅና ከተሰጠው የሃይማኖት ተቋማት አመራሮች ጋር በመቀናጀት ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ፤ ተገቢውን ቅድመ ዝግጅት ያደርጋሉ፤ አስፈላጊውን የጥንቃቄ እና የእርምጃ እርምጃዎችን ይወስዳሉ።

**ክፍል ሶስት**

**ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

**16. የህዝባዊ በዓላት አከባቢ በኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች**

ማንኛውም በውጭ አገር የሚገኝ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ቆንስላ በዚህ አዋጅ፣ አዋጁን ለማስፈጸም በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሚያወጣው የህዝባዊ በዓል አከባበር መመሪያ መሰረት ብሔራዊና ኃይማኖታዊ በዓላትን ታሪካዊና ኃይማኖታዊ ስርዓታቸውን በጠበቀ ሁኔታ እንዲከበሩ ወይም ታስበው እንዲውሉ ማድረግ አለበት።

**17. ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን**

- 1/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልገውን ደንብ ሊያወጣ ይችላል፤
- 2/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እና (3) ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ይህን አዋጅ እና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚወጣን ደንብ ለማስፈጸም የሚያስፈልገውን መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።
- 3/ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር የእረፍት ቀናትንና በእረፍት ቀናት ስለሚሰሩ ሥራዎች በሚመለከት ይህን አዋጅ እና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሰረት የሚወጣን ደንብ ለማስፈጸም የሚያስፈልገውን መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።
- 4/ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በውጭ በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች የሚደረግ የህዝባዊ በዓል አከባበር መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

**18. የተሻሻሉ ሕጎች**

- 1/ የሕዝብ በዓላትንና የዕረፍት ቀንን ለመወሰን የወጣው አዋጅ ቁጥር 16/1967 (በአዋጅ ቁጥር 28/1967 እና አዋጅ ቁጥር 29/1988 እንደተሻሻለ) የሳምንት እረፍት ቀናትን ከሚመለከቱት ድንጋጌዎች በስተቀር በዚህ አዋጅ ተሸሯል።
- 2/ ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም ልማዳዊ አሰራር በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም።



19. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

-----ቀን/2016 ዓ.ም አዲስ አበባ

ሳህለወርቅ ዘውዴ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት

## **Proclamation No.-----/2024**

### **A Proclamation to Determine Public Holidays and Celebration of Public Holidays**

**Whereas**, it is essential to provide legal recognition for public holidays due to their substantial contribution to the development of citizens' discipline and psychology, and their social and economic contribution for the country and people,

**Whereas**, it is necessary to proclaim by law the celebration of public holidays for their peaceful and warm celebration, and in ways that strengthen positive inter-relationships among citizens, keeping their religious, cultural, and historical values,

Now, therefore, in accordance with Articles 55(1) and 55(2)(f) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows.

### **Chapter One**

#### **General Provisions**

##### **1. Short Title**

This Proclamation may be cited as the "Proclamation to Determine Public Holidays and Celebration of Public Holidays Proclamation No. -----/2024."

##### **2. Definitions**

In this Proclamation, unless the context of the word otherwise require:

- 1/ **"Public Holiday"** means any national or religious holiday prescribed under Article 4, 5 or 6 of this Proclamation.
- 2/ **"National Holiday"** means any public holiday prescribed under Article 4 or 5 of this Proclamation, which is presumed as the holiday of all Ethiopians and celebrated at the national level.
- 3/ **"Celebrated Public Holiday"** means a public holiday to be celebrated throughout the country as per this proclamation, other appropriate laws, religious systems, and cultural systems; and unless it becomes necessary to make employees available at work as per a law, governmental and non-governmental institutions be closed for public service.
- 4/ **"Memorial Public Holiday"** means a public holiday to be commemorated throughout the country as per this proclamation and other appropriate laws.
- 5/ **"Religious Holiday"** means any holiday prescribed under Article 6 of this Proclamation, which is to be celebrated according to religious procedures.

- 6/ **“Rest Day”** means a day in which governmental and non-governmental institutions cannot oblige their employees to work regular works, or it is a day when the employees of governmental and non-governmental institutions cannot be obliged to be available in their regular work unless otherwise, a special circumstance requires.
- 7/ **“Government”** means Federal or Regional Government.
- 8/ **“Government Institution”** means any institution that is fully or partially administered by the government budget and the works of federal or regional governments are being done.
- 9/ **“Non-Governmental Institution”** means any undertaking, established by law, for profit or non-profit purpose.
- 10/ Any expression in the masculine gender includes the feminine.

### **3. Scope of Application**

This Proclamation is applicable throughout Ethiopia and on Ethiopian foreign Embassies and Consulates.

## **Chapter Two**

### **Public Holidays**

#### **Section One**

#### **National Holidays and Religious Holidays**

#### **4. Celebrated National Holidays**

The following holidays are Celebrated National Holidays to be celebrated at the national level:

- 1/ September 11, New Year (*Enkutatash*);
- 2/ March 02, Adwa Victory Day;
- 3/ May 01, International Workers’ Day;
- 4/ May 05, Ethiopian Patriots’ Victory Day;
- 5/ Governmental non-governmental institutions shall be closed for public service on the national public holidays prescribed under Sub-Articles (1-4) of this Article.

#### **5. Memorial Public Holidays**

The following holidays are memorial national holidays to be memorized at the national level:

- 1/ February 20, Ethiopian Martyrs’ Day;
- 2/ December 09, Ethiopian National Unity Day (Ethiopian Nations and Nationalities) Day;

- 3/ Governmental and non-governmental institutions shall be open for public service on the national public holidays prescribed under Sub-Articles (1-2) of this Article.

## **6. Religious Holidays**

The following holidays are religious holidays to be celebrated at the national level:

- 1/ September 27, Meskel Holiday;
- 2/ Notwithstanding a change of date in a leap year, January 07, Christmas Holiday;
- 3/ January 19, Epiphany;
- 4/ Good Friday;
- 5/ Easter;
- 6/ Eid al-Adha;
- 7/ Mawlid;
- 8/ Eid al-Fitr.
- 9/ Governmental and non-governmental institutions shall be closed for public service on the religious holidays prescribed under Sub-Articles (1-8) of this Article.

## **7. Public Holidays and Rest Days are salaried Days**

- 1/ Notwithstanding the celebrated national holidays, religious holidays and rest days indicated under Articles 4 and 6 are the days on which regular works are not being done or governmental and non-governmental institutions are closed for public service, the salary of any employee who is employed by governmental or non-governmental institution shall not be deducted for not working on these days.
- 2/ Nothing in the provisions of Article 4 Sub Article 5 and Article 6 Sub Article 7 of this proclamation shall affect the relevant provisions of Labour as well as Civil Servants laws that govern working on holidays and rest days.

## **8. Works and Services to be rendered on Public Holidays and Rest Dvs**

Notwithstanding the provisions of Articles 4(5) and 6(9) this proclamation, the following works and services may be rendered on celebrated days, religious days or rest days:

- 1/ Services necessary for the day-to-day life of the people and cannot be interrupted: such as water, electric light, telephone service, television, radio, and other similar basic services;
- 2/ Hospitals, health centers, clinics, and pharmacies;
- 3/ Services necessary for the peace and security life of the people: such as police, defense force, intelligence, fire control services and other natural and man-made disasters prevention services;
- 4/ Public transport services and gas stations;
- 5/ Manufacturing industries working with shift programs;

- 6/ Hotels, cafes, restaurants, groceries, lodges, pensions, and sanitary services;
- 7/ Public recreation centers and parks;
- 8/ Libraries and museums;
- 9/ Commercial shops and stores;
- 10/ Other works and services to be determined by a directive or a decision of relevant authority.

## **Section Two**

### **Celebration of National Holidays**

#### **9. Celebration of Ethiopian New Year**

The Ethiopian New Year shall be celebrated nationwide on September 11. The Head of the State of the Republic, and as may be required, a higher official to be delegated by the Government convey, on the eve of the Holiday, a “Happy New Year” message; the Federal government, at 6:00 am, shall fire a cannon for the celebration of the holiday.

#### **10. Celebration of Adwa Victory**

The Adwa Victory, an Ethiopian National Day which is to be celebrated on March 02 nationwide, and at the Federal level it shall be celebrated as follows:

- 1/ The Ministry of Defense shall organize and coordinate the celebration by showing the glory of the Adwan Victory and how the next generation can learn from it.
- 2/ The Federal government, on the day of the celebration at 6:00 am, shall fire a cannon for the celebration of the holiday.
- 3/ A higher official to be delegated by the Government, on the eve of the holiday, convey a “Happy Adwa Victory Day” message through public media to the people of the country.
- 4/ The celebration of the victory shall be given coverage on all public and private media.

#### **11. Celebration of Ethiopian Patriots’ Victory Day**

Ethiopian Patriots’ Victory Day, the day on which Ethiopian people defeated the colonial Italian army, shall be celebrated nationwide on May 05; on the day of the celebration at 6:00 am, the Federal Government shall fire a cannon for the celebration of the holiday, and a higher official to be delegated by the Government, convey a “Happy Patriots’ Victory Day” message to the people of the country.

## **12. Celebration of International Workers' Day**

The International Workers' Day, to be celebrated nationwide on May 01, and at the Federal level, the celebration of the International Workers' Day shall be coordinated by the Ministry mandated with labour related mandates with the attendance of representatives of workers, labour unions and the Government.

## **13. Memorization of Ethiopian Martyrs' Day**

The Ethiopian Martyrs' Day is the day on which Ethiopians were brutally killed by the Fascist Italian army; and the memorial ceremony shall be coordinated by the Ministry of Culture and Sport with the attendance of representatives from the Government, Patriots, elders, and other relevant stakeholders.

## **14. Ethiopian Nations and Nationalities Day**

December 09, is the day on which equality of Ethiopian citizens, and human and democratic rights are assured and constitutionally recognized, and the day the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia is adopted; and it shall be commemorated through different programs by the coordination of the House of Federation.

### **Section Three**

#### **Celebration of Religious Holidays**

##### **15. Celebration of Religious Holidays**

- 1/ Religious holidays shall be celebrated according to relevant religious celebration procedures.
- 2/ Religious leaders convey a "Happy Holiday" message and religious messages regarding issues to be considered while celebrating the holiday, through public media, to the people.
- 3/ If the celebration of a religious holiday involves ceremonies at the public square and public places, the Security and Law Enforcement Agencies, in order to protect the peace and security of the people, and prevent any security threats caused by practices that are alien to the religious values, shall, in collaboration with the local administrations and leaders of religious institutions that are legally recognized, carry out their responsibilities of ensuring the peace and security of the people, perform appropriate preparatory works, take necessary preventive and corrective measures.

### **Chapter Three**

#### **Miscellaneous Provisions**

##### **16. Celebration of Public Holidays in Ethiopian Embassies and Consulates Abroad**

Any Ethiopian embassy or consulate abroad shall celebrate or memorize the national and religious holidays provided under this proclamation as per this proclamation, regulation to be

made for the implementation of this proclamation and the directive to be made by the Ministry of Foreign Affairs for the celebration of national holidays, keeping the historic and religious procedures of the holidays.

**17. Power to Issue Regulation and Directive**

- 1/ The Council of Ministers may issue a Regulation necessary for the implementation of this proclamation.
- 2/ Without prejudice to the provisions of Sub-Articles (3) and (4) of this Article, the Ministry of Culture and Sport may issue directives for the implementation of this proclamation and the regulation to be made as per Sub-Article (1) of this Article.
- 3/ The Ministry of Labour and Skills may issue directives for the implementation of this proclamation and the regulation to be made as per Sub-Article (1) of this Article concerning the works and services to be rendered on Celebrated National Holidays, Religious Holidays and Rest Days, and concerning Extended Rest Days.
- 4/ The Ministry of Foreign Affairs may issue directives for the celebration of public holidays and religious holidays in the embassies and consulates of Ethiopia abroad.

**18. Repealed Laws**

- 1/ The proclamation for the determination of national holidays and rest days, Proclamation Number 16/1975 (as amended by proclamation number 28/1975 and proclamation number 29/1995) is hereby repealed save the section that deals about rest days.
- 2/ Any law or customary practice contrary to the provisions of this proclamation shall not be applicable on matters covered by this proclamation.

**19. Effective Date**

This proclamation shall enter in to force on the date of publication on the Federal Negarit Gazette.

**Done on the -----day/2024, Addis Ababa**

**Sahilework Zewde**

**The president of**

**The Federal Democratic Republic of Ethiopia**